

< 9 7 2 5 < 9 7 2 5

△_a ǐ • ǐ_a △_ǐ ǐ ǐ_a ǐ_a

$$\dot{\angle} \angle^d \quad \cap \dot{\angle} \dot{\angle}^s \quad \partial \Gamma \rho^e \quad < \angle^f \quad \text{ } < \dot{\angle} \triangleright^c \text{ }$$
$$\dot{\Delta} \wedge \parallel \dot{\cup} \quad \dot{\Delta} \Gamma \parallel \cdot \dot{b} \sigma^s \quad \dot{J} \triangleright \parallel \dot{C} \rho^a$$

- [illegible]

[illegible]

1. $\nabla^2 u$ ከሆኑ ለግልጽ $\Delta u = 0$ ላይ ለሚገኝ ስኬት $\nabla^2 u$ ላይ $\Delta u = 0$ ይገኛል።
2. ከሆኑ ለግልጽ $\Delta u = 0$ ላይ ለሚገኝ ስኬት $\nabla^2 u$ ላይ $\Delta u = 0$ ይገኛል።
3. ከሆኑ ለግልጽ $\Delta u = 0$ ላይ ለሚገኝ ስኬት $\nabla^2 u$ ላይ $\Delta u = 0$ ይገኛል።
4. ከሆኑ ለግልጽ $\Delta u = 0$ ላይ ለሚገኝ ስኬት $\nabla^2 u$ ላይ $\Delta u = 0$ ይገኛል።
5. ከሆኑ ለግልጽ $\Delta u = 0$ ላይ ለሚገኝ ስኬት $\nabla^2 u$ ላይ $\Delta u = 0$ ይገኛል።
6. ከሆኑ ለግልጽ $\Delta u = 0$ ላይ ለሚገኝ ስኬት $\nabla^2 u$ ላይ $\Delta u = 0$ ይገኛል።
7. ከሆኑ ለግልጽ $\Delta u = 0$ ላይ ለሚገኝ ስኬት $\nabla^2 u$ ላይ $\Delta u = 0$ ይገኛል።
8. ከሆኑ ለግልጽ $\Delta u = 0$ ላይ ለሚገኝ ስኬት $\nabla^2 u$ ላይ $\Delta u = 0$ ይገኛል።
9. ከሆኑ ለግልጽ $\Delta u = 0$ ላይ ለሚገኝ ስኬት $\nabla^2 u$ ላይ $\Delta u = 0$ ይገኛል።
10. ከሆኑ ለግልጽ $\Delta u = 0$ ላይ ለሚገኝ ስኬት $\nabla^2 u$ ላይ $\Delta u = 0$ ይገኛል።

INDEX OF RECIPES

	PAGE
SOUPS	
Fish Chowder.....	58
Caribou Vegetable Soup.....	59
Pea Soup.....	61
Cream of Tomato Soup.....	62
Rabbit Soup.....	63
Chicken Broth.....	64
Tomato and Alphabet Consommé.....	65
 MAIN DISH	
Macaroni and cheese.....	67
Easy Noodle Casserole.....	69
Tuna Fish Casserole.....	71
Fish Loaf.....	72
Fish Burgers.....	73
Barbecued Fish Fillets.....	74
Blueberry Fish Pudding.....	75
Pemmican.....	76
Stuffed Ptarmigan in the oven.....	77
Tomato Sauce with Ptarmigan Meat.....	78
Rabbit Stew with Dumplings.....	79
Goose Stew with Dumplings.....	80
Canada Goose.....	81
Roast goose with Bread Dressing.....	83
Moose Meat Loaf.....	85
Moose Stew.....	86
Moose/Caribou Chili Con Carne.....	88
Dried Moose Meat and Rice.....	89
Braised Liver and Vegetables.....	90

MAIN DISH (continued)

Cabbage Rolls.....	91
Cheeseburger Pie.....	93
Easy Pizza.....	94
Roasted Chicken with Stuffing.....	95
Broccoli and Chicken Casserole.....	97
Barbecued Duck.....	98
Duck and Rice Casserole.....	99
Beaver Porridge.....	100
Old Fashioned Baked Beans.....	101
Pork Chops Casserole.....	103

DESSERTS

Apple Crisp Dessert.....	105
Old Fashioned Rice Pudding.....	106
Banana Bran Bread.....	107
Cranberry Pudding.....	108
Oatmeal Molasses Cookies.....	109
Peanut Butter Cookies.....	110
Blueberry Muffins.....	111
Oatmeal Muffins.....	112
Peaches and Dumplings.....	113
Cornstarch Pudding.....	114
Pineapple Cake.....	115

OTHER RECIPES

Easy Egg Nog.....	117
Banana Breakfast Shake.....	118
Bannock-enriched.....	119
Dumplings #1, 2.....	121
Broccoli.....	123
Brussel Sprouts.....	125

٢ < ◁ ▷ ∫ ∥ ∫ ∫ ∫

$\triangle_e \quad \bullet \triangle r \parallel \iota \quad \dot{\iota} \dot{\Gamma} r \dot{a} \dot{o} \iota$
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

129

$$\triangle_{\mathcal{A}} \cdot \dot{\triangle} r = \dot{\triangle} r$$
 $\dot{\gamma}, \dot{\gamma}_0, \sigma, \rho, \epsilon$ [illegible]

$\dot{\Delta} \dot{J} \cdot \dot{\Delta} \quad \dot{L} \cdot \dot{b}_e \quad \dot{L} || \dot{L} \quad \dot{\Delta} \dot{\Gamma} \dot{r} \dot{g} \dot{f} \dot{L}$

◁▷ ^c b ₂ ¹ <	105
•◁ ^c ρ ₂ ḃṙṡ ₂ ḋ ◁ ^c ρσ▷ ₂ ▷ ^c •ḃṡ ₂	106
Λ ₂ ² <ξ ^a λ̇•ξ̇ ₂ Δ ² d ₂ ²	107
•Δ ^c ρΓ ^a ◁ ^c ◁Λη ^c ₂ >η ^a	108
◁ξΓ ^a ◁Δ ^c d ₂ ² ṡ ₂ ρ ₂ ^c Γ ₂ ^c ρ ^c ◁ ^c ◁Λη ^c ₂	109
λ ₂ ^c <η ^c ◁Δ ^c d ₂ ² ṡ ₂	110
Λ ₂ ^a ₁ Δ ^c ρΓ ^a ◁ ^c ◁Λη ^c ₂	111
Λ ₂ ^a ₁ Δ ^c ρσ ₂ ◁ ^c ◁Λρ ^c Δ ^c •ξ̇ ²	112
λ ₂ ^c ρ ₂ ^c >ρσ ₂ ^c	113
•ḃ ^c ₂ ξ̇ ^c ₂ >η ^a ₂	114
◁Δ ^a ◁▷ ^c ◁Δ ^c d ₂ ²	115
▽ ₂ ^b • ₂ ^b	

$d n^b \quad l \cdot b^a$

$\nabla^b \cdot \dot{a}_b \dot{\Delta} \cdot \dot{\Delta} \parallel \Pi^b \cdot \dot{\Delta} \Delta \parallel \dot{C} P \cdot \dot{a}_b$	117
$\dot{\Delta} \dot{\Delta} \Gamma \dot{a}_b \dot{C} \dot{\Delta}^b \cdot \dot{\Delta} \Gamma \sigma^b \cdot \dot{b}_b \cdot \Delta \dot{a}_a \cdot \dot{a}_b$	118
$\dot{\Delta} \Delta \parallel \dot{a}_a$	120
$> \Gamma \sigma^b \cdot 1 \cdot P \cdot 2$	122
$< \cdot \dot{C} P \cdot$	124
$< \dot{C} \Gamma \cdot \cdot < \dot{C} \Delta \cdot \dot{C} \cdot$	126